

ለሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ያመልክቱ

ይህ ገጽ የሚገልጸው አንዳንድ የተለመዱ የሕዝብ ጥቅማጥቅሞችን ነው። ለአንዳንዶቹ ወይም ደግሞ ለሁሉም ጥቅማጥቅሞች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

➔ እንዴት ማመልከት እንደሚችሉ ለማወቅ ቀጣዩ ገጽ ላይ ይሂዱ። ➔

SNAP፣ TANF፣ እና



የሕክምና ድጋፍ

ማግኘት የሚችሉት የመጨረሻው የ **SNAP** መጠን እንደ ቤተሰብዎ መጠን ነው።

የቤተሰብ ብዛት	SNAP ሊያገኙ የሚችሉት የቤተሰብዎ ወርሃዊ የገቢ መጠን ከዚህ ካነሰ ነው...	የመጨረሻው ወርሃዊ የጥቅማጥቅም መጠን
1	\$1,064	\$234
2	\$1,437	\$430
3	\$1,810	\$616
4	\$2,184	\$782
5	\$2,557	\$929

1	\$2,147
2	\$2,903
3	\$3,660
4	\$4,417
5	\$5,173



ማግኘት የሚችሉት የመጨረሻው የ **TANF** መጠን እንደ ቤተሰብዎ መጠን ነው።

የቤተሰብ ብዛት	TANF ሊያገኙ የሚችሉት የቤተሰብዎ ወርሃዊ የገቢ መጠን ከዚህ ካነሰ ነው...	የመጨረሻው ወርሃዊ የጥቅማጥቅም መጠን
1	\$574	\$414
2	\$675	\$515
3	\$818	\$658
4	\$964	\$804
5	\$1,088	\$928



እንደ ገቢዎ መጠን እና የቤተሰብዎ ብዛት መሰረት እርስዎ እና ቤተሰብዎ ለ **ሜዲኬይድ ወይም አልያንስ** የኢንሹራንስ ሽፋን ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ምንም እንኳን የቤተሰብዎ የገቢ መጠን ከላይ ከተጠቀሰው በላይ ቢሆንም ልጆችዎ እና እርጉዝ ሴቶች ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

የቤተሰብ ብዛት	ሜዲኬይድ ወይም አልያንስ ሊያገኙ የሚችሉት የቤተሰብዎ ወርሃዊ የገቢ መጠን ከዚህ ካነሰ ነው...
-----------	--



እገዛ ይፈልጋሉ? (202) 628-1161 ላይ ሌጋል ኤድ ጋር ይደውሉ ወይም ወደዚህ ይሂዱ <https://www.legalaiddc.org/online-intake/>

የአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞች

አዋቂዎች፡-


መስራት እንዳይችሉ የሚያደርግ የረጅም ጊዜ የጤና ችግር ያለብዎት ከሆነ፣ የአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። የአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞች የሚያካትቱት SSI (ተጨማሪ የደህንነት ገቢ) እና SSDI (የማህበራዊ ደህንነት የአካለስንኩልነት ኢንሹራንስ) ያካትታል።

ልጆች፡-

ልጅዎ የከፋ የረጅም ጊዜ የጤና ችግር ያለበት/በት ከሆነ፣ SSI ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።



የስራ አጥነት ኢንሹራንስ



ስራ ያላገኙ ከሆነ እና የእርስዎ ጥፋት አይደለም፣ የስራ አጥነት ኢንሹራንስ ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ለማመልከት፣ www.dcnetworks.org ን ይጎብኙ እና “የስራ አጥነት ጥቅማጥቅም ያጠይቁ” የሚለው ትር ላይ ይጫኑ ወይም 202-724-7000 ላይ ይደውሉ።

በተጨማሪም ከወረርሽኝ ጋር የተያያዙ ተጨማሪ የስራ አጥነት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ። ሆኖም ግን፣ እነዚህ ከወረርሽኝ ጋር የተያያዙ መርሀግብሮች ሴፕቴምበር 4 ቀን፣ 2021 ጀምሮ ያበቃሉ። ስለ እነዚህ መርሀግብሮች እዚህ ላይ የበለጠ ለማወቅ ይችላሉ፡-

<https://does.dc.gov/service/unemployment-compensation-process>

ለምግብ ድጎማ፣ ታንፍ፣ ሜዲኬይድ እና አልያንስ እንዴት ማመልከት እችላለሁኝ?

ለእነዚህ ጥቅማጥቅሞች በአንድ ጊዜ ላይ ማመልከት ይችላሉ! ለማመልከት ሁለት ቅደም ተከተሎች አሉ!

ቅደም ተከተል 1፡- የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ያዘጋጁ። አርጅናሎቹን እንዳይልኩ! በፎቶ ያንሱት ወይም ኮፒ ያድርጓቸው።

የእርስዎ የፎቶ መታወቂያ።	የእርስዎ የማህበራዊ ደህንነት ካርድ (ያለዎት ከሆነ)	የገቢ ምንጭ ማሳያ (ልክ እንደ የክፍያ ማረጋገጫ)	የፍጆታ ክፍያ ደረሰኝ ወይም ሌላ የአድራሻ ማረጋገጫ	በቤተሰብዎ ውስጥ ለሚኖሩ እያንዳንዱ ሰዎች የልደት ምስክር ወረቀቶች
------------------	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--

ቅደም ተከተል 2፡- ያመልኩቱ።

አንድ ማመልከቻ ላይ የምግብ ድጎማ፣ ታንፍ፣ ሜዲኬይድ እና ዲሲ የሕክምና አልያንስን ጨምሮ ሁሉም የሕዝብ ጥቅማጥቅሞች ላይ ማመልከት ይችላሉ። ከአራት መንገዶች ውስጥ በአንዱ ያመልኩቱ፡-



በአካል በመገኘት? ከእነዚህ አገልግሎት ማዕከሎች አንዱ ላይ ይሂዱ። በሚያመለክቱበት ሰዓት ማረጋገጫ ደረሰኝ ይጠይቁ።

- **አኖከሲያ የአገልግሎት ማዕከል (Anacostia Service Center)**
2100 Martin Luther King Jr. Avenue SE



- (202) 645-4614
ኮንግረስ ሃይትስ አገልግሎት ማዕከል (Congress Heights Service Center)
4049 South Capitol Street SW
(202) 645-4546
- **ኤች ስትሪት አገልግሎት ማዕከል (H Street Service Center)**
645 H Street NE
(202) 698-4350



እገዛ ይፈልጋሉ? (202) 628-1161 ላይ ሌጋል ኤድ ጋር ይደውሉ ወይም ወደዚህ ይሂዱ
<https://www.legalaiddc.org/online-intake/>

- **[ተዘግቷል] ፎርት ዴቪስ አገልግሎት ማዕከል (Fort Davis Service Center)**
3851 Alabama Avenue SE
(202) 645-4500
- **[ተዘግቷል] ታይለር ስትሪት አገልግሎት ማዕከል (Taylor Street Service Center)**
1207 Taylor Street NW
(202) 576-8000

በስማርት ስልክ:- አንላይን የመተግበሪያ መደብር ላይ የ **District Direct** መተግበሪያን ያውርዱ። በስልክም ላይ ያመልክቱ። የተሰጥዎትን ማረጋገጫ ቁጥር ጽፈው ያስቀምጡ።

አንላይን:- አንላይን በዚህ ላይ ያመልክቱ <https://districtdirect.dc.gov/ua/>። የተሰጥዎትን ማረጋገጫ ቁጥር ጽፈው ያስቀምጡ። ያስረከቧቸውን ነገሮች ቅጂ ያስቀምጡ።

በደብዳቤ (የሚመከር አይደለም):- ማመልከቻውን እዚህ ላይ ያግኙ <https://dhs.dc.gov/node/117542>። አገልግሎት ማዕከል ላይ ማመልከቻውን እና የሰነዱን ቅጂዎችን ይላኩ (ወደ ግራ ተዘርዝሯል)። በማመልከቻው ላይ በደብዳቤ እንዳላኩ ያሳውቁ።

ፋክስ:- ያተጠናቀቀውን ማመልከቻ ለDHS ESA በ 202-671- 4400 ፋክስ ያድርጉ።

ልክ እንደ SSI እና SSDI ዓይነት የአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት እንዴት ማመልከት እችላለሁኝ?

ቅደም ተከተል 1:- የሚያስፈልጉትን ሰነዶች ያዘጋጁ። አርጅናሎቹን እንዳይልኩ! በፎቶ ያንሱት ወይም ኮፒ ያድርጓቸው።



የእርስዎ የፎቶ መታወቂያ እና የልደት ምስክር ወረቀት	የእርስዎ የማህበራዊ ደህንነት ካርድ (ያለዎት ከሆነ)	ንብረት እና የስራ ታሪክ መረጃ	የፍጆታ ክፍያ ደረሰኝዎ ወይም ሌላ የአድራሻ ማረጋገጫ	በእጅዎ ያለ የሕክምና ማስረጃ
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	-----------------------------------	--------------------

ቅደም ተከተል 2:- ያመልክቱ። SSI እና SSDI ጨምሮ ለአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞች፣ በሚከተሉት መንገዶች ማመልከት ይችላሉ:-



ስልክ:- በስልክ የአካለስንኩልነት ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት የማመልከቻ ቀጠሮ ለማስያዝ ይደውሉ።

መደወል ይችላሉ:-

- የብሔራዊ SSI ቁጥር:- 1-800-772-1213 (ወይም ከክፍያ ነፃ ስልክ 1-800-325-0778)፣ ወይም
- የእርስዎ የአካባቢ ቢሮ ቁጥራቸው እዚህ ላይ ማግኘት ይችላሉ <https://secure.ssa.gov/ICON/ic001.action#officeResults> ማግኘት ይችላሉ



አንላይን:- አንላይን በዚህ ላይ ያመልክቱ

<https://www.ssa.gov/benefits/disability/#anchor6>። የተሰጥዎትን ማረጋገጫ ቁጥር ጽፈው ያስቀምጡ። ያስረከቧቸውን ነገሮች ቅጂ ያስቀምጡ።



በደብዳቤ (የሚመከር አይደለም):- ማመልከቻውን እዚህ ላይ ያግኙ

<https://www.ssa.gov/forms/ssa-16-bk.pdf>። ከእርስዎ ሰነድ ቅጂ ጋር የአካባቢዎ ማህበራዊ ደህንነት ቢሮ ላይ ይላኩት። በደብዳቤ የላኩበትን ማስረጃ ያስቀምጡ።

